

# የእግዚአብሔር ሁሉን ዐዋቂነት እና አይለወጡነት እንዲሁም ሰብአዊ አርካትና ክብር

## ርእስ - 5

I. እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚያውቅና ዕውቀቱም ኢ-ውስን እንደሆነ እናምናለን።

- እግዚአብሔር በማንነቱ እንደሚለዋወጥና ኢ-ውስን የሆነውም ዕውቀቱ እያደገ የሚመጣ እንደሆነ እናምንም።

- 1) ኢዮ 37፡16፤ መዝ 139፡1-2፤ 1ዮሐ 3፡20፤ 1ቆሮ 2፡10-11፤ ማቴ 10፡29-30፤ ዕብ 4፡13
- 2) መዝ 102፡25-27፤ ሚል 3፡6፤ ያዕ 1፡17
- 3) ኢሳ 40፡28፤ 46፡9-11፤ መዝ 139፡4፤ መዝ 147፡5

II. እግዚአብሔር በሁሉ በታና በማንኛውም ጊዜ ማለትም በኃላፊ - በአሁንና በመጻኢ ጊዜ ውስጥ ያለውን ሁሉን እንደሚያውቅ እናምናለን።

- ነገር ግን "የሌለውን እንዳለ የሚጠራ" እግዚአብሔር በአሁን ጊዜ ውስጥ ገና ወደፊት ያልተገለጠውን መጻኢ ሁኔታ እና ድርጊቶች እንደሚያውቅ እናምንም።

- 1) 2ዜና 16፡9፤ 1 ሳሙ 10፡2-9፤ ኢዮ 28፡24፤ ኢሳ 46፡9-10 ማቴ 10፡29-30፤ 1ዮሐ 3፡20፤ ራእ 20፡13
- 2) ሮሜ 4፡17፤ ምሳሌ 16፡33፤ ኢሳ 46፡ 9-10 ፤ 42፡8-9

III. የእግዚአብሔር ዕውቀት ፍጹምና የኃላፊ ጊዜ ዕውቀቱ፤ የመጻኢውን ዕውቀቱን ያህል እርግጠኛ እንደሆነ እናምናለን።

- ነገር ግን የእግዚአብሔር ዕውቀት ስህተት ሊኖርበት የሚችል ወይም እርምጃ የሚያሻው እንደሆነ እናምንም።

- 1) 1 ሳሙ 10፡2-9፤ ኢዮ 37፡16፤ መዝ 139፡16፤ 1ዮሐ 3፡20
- 2) 2 ሳሙ 2፡3፤ 1ዜና 28፡9፤ ኢዮ 28፡24፤ 37፡16፤ መዝ 119፡118  
147፡4-5፤ ኢሳ 40፡27-28፤ ማቴ 10፡29-30፤ ዮሐ 21፡17  
ሮሜ 11፡34-36፤ ዕብ 4፡13፤ ያዕ 1፡17፤ 1ዮሐ 1፡5፤ 3፡20

IV. እግዚአብሔር የአሁን ጊዜ ነገሮችን እንደ አሁን ጊዜ - የኃላፊውን ጊዜ እንደ ኃላፊ ጊዜ - መጻኢውን ጊዜ እንደ መጻኢ ጊዜ እንደሚያውቅ እናምናለን።

- እግዚአብሔር በጊዜያዊው ግንኙነት ውስጥ ያለው ዕውቀት በመጻኢው ጊዜ ውስጥ ያለው ዕውቀት ፍጹም እንዳልሆነ ያሳያል በሚለው እናምንም።

- 1) ዘዳ 2፡7፤ 2ዜና 16፡9፤ ኢዮ 28፡24፤ መዝ 33፡13 94፡9፤ 119፡168፤ 139፡1-4፤ ኢሳ 44፡7-8፤ 25-28፤ 46፡9-11፡ኤር 2፡2-3፤ ሐዋ 2፡23፤ ሮሜ 4፡17፤ ራእ 20፡13
- 2) 1 ሳሙ 10፡2-9፤ 23፡10-13፤ 2ነገ 13፡19፤ ኢዮ 37፡16 መዝ 139፡16፤ 147፡4-5፤ ኢሳ 40፡27-28 42፡8-7፤ 44፡25-28፤ 46፡9-11፤ 48፡18፤ ኤር 38፡17-20፤ ማቴ 11፡21፤ 23፤ ዮሐ 21፡17 ፤ ሐዋ 2፡23፤ ሮሜ 4፡17

V. እግዚአብሔር ስለ መጻኢው ጊዜ ያለው ዕውቀት እርሱን ጨምሮ ነጻ ፈቃድ ያላቸውን ፍጥረታት መጻኢ ምርጫዎችን ሁሉ እንደሚያካትት እናምናለን።

ነጻ ምርጫ ያላቸው ፍጥረታት ምርጫቸው ምድር ከማድረጋቸው በፊት እርግጠኛ ከመሆን በፊት ቀደም ብሎ ያሉትን ነገሮች ወይም ከዕውቀት በፊት ቀደም ብሎ ነገሮችን ያካትታል በሚለው እናምንም

- 1) 1 ሳሙ 10፡2-9፤ 23፡10-13፤ ኢዮ 37፡16፤ መዝ 139፡1-4፤ 147፡4-5፤ ኢሳ 44፡7-8፤ 44፡25-28፤ ኤር 38፡17-20፤ ማቴ 11፡21-23 ፤ ሐዋ 2፡23
- 2) እናምናለን ብለን ከገለጽነው መረጃ ጋር ተመሳሳይ ነው

VI. ግብረገብ ያላቸው ፍጥረታት ያላቸው ነጻነት ውጫዊ ኃይል በእነርሱ ላይ በተጽእኖ የሰጣቸው ሳይሆን የራሳቸው ምርጫ እንደሆነ እናምናለን።

- ግብረገብ ያላቸው ፍጥረታት ነፃነታቸው ከማንኛውም የራሳቸው ግብረገባዊ ባሕሪያት ወይም የአእምሮ ግንዛቤ ተጽእኖ ፍጹም ነጻ በሆነ ፈቃድ ላይ የተመሠረተ ነው በሚለው እናምንም።

- 1) ኤር 19፥5፤ ሆሴ 5፥3፤ 6፥4፤8፥11-13፤ ማቴ 23፥13 ኤፌ 4፥17-19፤ ራእ 20፥13 ኢሳ 30፥18 ያነጻጽሩ
- 2) ዘፍ 6፥5፤8፥21፤ሐዋ 26፥18፤ ኤፌ 2፥1-3፤ 4፥17-19፤ 2ጢሞ 2፥26

VII. ነፃ ፈቃድ ያላቸው ፍጥረታት፣ ግብረገባዊ ባሕሪያቸው የምርጫቸውን ግብረገባዊ ይዘት እንደሚያሳይና ግብረገባዊ ምርጫዎች ግብረገባዊ ባሕሪያትን እንደሚገልጡ እናምናለን።

ግብረገብ ያላቸው ፍጥረታት ከግብረገባዊ ባሕሪያቸው ተጽእኖ ነጻ ነው ወይም ግብረገባዊ ባሕሪያቸውን ያሳያል በሚለው እናምንም።

- 1) መዝ 14፥1-3፤ ኤር 13፥23፤ ማቴ 15፥19፤ ሮሜ 1፥28-23
- 2) መዝ 58፥3፤ ኤር 13፥23

VIII. የእግዚአብሔር ግብረገባዊ ባሕርይ ምርጫ ሁልጊዜ ቅዱስ፣ ጽድቅና መልካም መሆኑን በሚያረጋግጥ መልኩ፣ አውሱን፣ ዘላለማዊና፣ የማይለወጥ፣ ቅዱስ ጽድቅና መልካም እንደሆነ እናምናለን

- የእግዚአብሔር ግብረገባዊ ባሕርይ በሂደታዊ ምርጫዎቹ የሚወሰን ነው ብለን እናምንም

- 1) ዘፍ 18፥25፤ ዘዳ 32፥4፤ መዝ 19፥8፤ 100፥5፤ 106፥1፤119፥68፤145፥9፤ ኢሳ 45፥19፤ ሚል 3፥6፤ ማቴ 7፥11 ሐዋ 14፥14፤17፤ ሮሜ 8፥28፤ 32፥2ቆሮ 7፥1፤ ዕብ 12፥10፤ ያዕ 1፥17፤ 1ጴጥ 1፥16
- 2) ዘዳ 32፥4፤ ሚል 3፥6

IX. እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉ እንደፈጠረው፣ በተፈጠረበትም ወቅት የሚሸጋግሩ ባሕሪያትን ማለትም ዕውቀትንና ጽድቅን እንዳካፈለው እናምናለን (የእናምንም አንቀጽ ረቂቅ አልቀረበም)

- 1) ዘፍ 1፥27፤9፥6፤ቆላ 1፥15
- 2) ዘፍ 1፥28-30፤ 2፥16፤ 24፥2ቆሮ 3፥18 ፤ ቆላ 3፥10
- 3) መክ 7፥29፤ ሆሴ 6፥7፤ ሮሜ 8፥29፤ 1ዮሐ 3፥2

X. የአዳም ዘር በሙሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በፊት በደለኛ ሆነው እንዲወለዱ እና በባሕሪያቸው ላለ ኃጢአትም በፈቃዳቸው ባሪያ እንዲሆኑ፣ ከዚህም የተነሣ ፈቅደው ኃጢአት እንዲሰሩ ያደረጋቸው የአዳም ኃጢአት በሰው ዘር ሁሉ ላይ ግብረገባዊ በደለኝነትንና ብክለትን እንደመጣ እናምናለን

- የአዳም ኃጢአት በምክንያት ወይም በመፈተን ኃጢአትን በማድረግ የአካባቢን መልክ ይይዝ ዘንድ በሰው ዘር ላይ ኃጢአትንና በደልን የመሥራት ዝንባሌን ብቻ በማስተላለፍ ላይ የተወሰነ እንደሆነ እናምንም

- 1) መዝ 51፥5፤ 58፥3፤ ኤር 17፥9፤ ሮሜ 5፥12-21፤ 7፥18፤ ኤፌ 2፥3፤ 4፥8፤ ቲዮ 1፥15
- 2) ዘፍ 6፥5፤8፥21፤ሐዋ 26፥18፤ ኤፌ 2፥1-3፤2፤ 2ጢሞ 2፥26
- 3) መዝ 51፥5፤ 58፥3፤ ኤር 17፥9፤ ሮሜ 5፥12-21፤ 7፥18፤ ኤፌ 2፥3፤ 4፥18፤ ቲዮ 1፥15

XI. ልክ ማንኛውም ሰው የእግዚአብሔርን አምሳልነት፣ ባሕላዊ መመሪያ ሰው የመሆን ክቡርነትና መብት ከአዳም እንደሚወረስ እንዲሁም እያንዳንዱ ሰው ከአዳም በደለኝነትንና የውርስ ኃጢአትን እንደሚወርስ እናምናለን (የእናምንም አንቀጽ ረቂቅ አልቀረበም)

- 1) መዝ 51፥5፤ 58፥3፤ ኤር 17፥9፤ ሮሜ 5፥12-21፤ 7፥18፤ ኤፌ 2፥3፤ 4፥18፤ ቲዮ 1፥15

XII. የሚከተሉትን ታሪካዊና ርቱዕ አስተምህሮዎችን በመካድ አንዳንድ ክርስቲያን ነን የሚሉ አማኞች በዘመኑ ባሉት እንቅስቃሴዎች ላይ በመመስረት ነጻ ምርጫን እንደ ተቃራኒ ምርጫ ኃይል አድርገው በማየት የሚሰጡት ትርጉም የተሳሳተ እንደሆነ እናምናለን

- 1) በእግዚአብሔር አይወሰኑት፣ ዘላለማዊነት፣ አይለወጡት፣ ዕውቀትና ግብረገባዊ ፍጹምነት እናምናለን።
- 2) ሰው ከውርስ ኃጢአት የተነሣ በደለኝነትንና ኃጢአተኛነትን እንደሚወርስ እናምናለን።
- 3) የምትክ መሥዋዕት ማለትም ተገቢውን ምላሽ የሰጠ ሥርየትና ቤዛነት በክርስቶስ ሞት እንደተከናወነ እናምናለን።
- 4) መጽደቅ ኃጢአተኛ ለሆነው ሰው በእምነት አማካይነት በክርስቶስ ሕግ ፈጻሚነት ጽድቅ ሆኖ ሲቆጠርለት እንደሆነ እናምናለን።
- 5) ድነት የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ሥራ እንደሆነ እናምናለን።

ከላይ እንደተጠቀሰው ነጻ ምርጫን እንደተቃራኒ ምርጫ ኃይል አድርገው ትርጉም በመስጠታቸው ማንኛውንም ወይም ሁሉንም የንድፈ ሐሳብ አመክንዮአዊ አንድምታ የተገነዘቡ ናቸው ብለን እናምንም።

በነጻ ምርጫ አኳያ የዚህ የተሳሳተ ትርጉም አቀንቃኞች በንድፈ ሐሳብ በመርካታቸው ምክንያት ወይም በንድፈ ሐሳቡ ውስጥ ያለውን አደጋ አሳንሰው በመሆኑ ይህ ዓይነቱ የነጻ ምርጫ ትርጓሜ ከፍ ብሎ በእናምናለን አንቀጽ XII እንደተጠቀሰው ክርቱእ የክርስትና አስተምህሮ ጋር ይስማማል ብለን እናምንም።

ለዚህ አንቀጽ ማገናዘቢያ ጥቅስ አልተመላከተም

XIII. ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ሰው፣ ስለ ኃጢአት ስለ ቤዛነት እና ስለ ድነት ያለው አመለካከት የተቃራኒ ምርጫ ኃይል በሆነው የነጻ ምርጫ ንድፈ ሐሳብ ተንጸባርቋል የሚለው ዕይታ ክርስትናን የመካድ ያህል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዳልሆነ እናምናለን።

- የዚህ ንድፈ ሐሳብ አምላክ የመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እናምንም ነገር ግን በወደቀውና ባመጸው ሰው አምሳል የተቀረጸ ጣዖት ነው በዚህ ንድፈ ሐሳብ ውስጥ የተገለጸው ሰብእነት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተገለጸው ሰብእነት እንደሆነና በዚህ ንድፈ ሐሳብ ውስጥ የተገለጸው ቤዛነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጸው ቤዛነት እንደሆነ፣ እንዲሁም በዚህ ንድፈ ሐሳብ ውስጥ ያለው ወንጌል እውነት እንደሆነ እናምንም።